

ከወልቃይት ዐማራ የማንነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የታሰረው ሻለቃ ይላቅ አቸነፍ በቁሊንጦ ተገደለ

 welkait.com/

(መሉቀን ተስፋው)

ወያኔ የወልቃይት ጠገዴ የማንነት ጥያቄ አቅራቢ ኮሚቴዎችንና መላውን የዐማራ ሕዝብ በመገደል፣ በማሰርና በማሰደድ ጥያቄውን ለማፈን እየሞከረ ባለበት በአሁኑ ሰአት ከማንነት ጥያቄው ጋር በተያያዘ በቁሊንጦ ታስረው የነበሩ ሻለቃ ይላቅ አቸነፍን ገድሎ ዛሬ አስከሬኑን አስረክቧል። ሻለቃ ይላቅ አቸነፍ በላይ አርማጭሆ የትክል ድንጋይ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ የወልቃይት ጠገዴ የዐማራ ማንነት ጥያቄን ይደግፋሉ ተብለው ከታሠሩ ሰዎች መካከል በዋነኛነት የሚጠቀሱ ነበሩ።



የቁሊንጦን ማረሚያ ቤት በጥይት ገድሎና በእሳት ጡብሶ ካሰነበተ በኋላ ዛሬ አስከሬናቸውን አስረክቧል። ሻለቃ ይላቅ አቸነፍ ቀበሮ ሥነ ሥርዓት ከጎንደርና ከአርማጭሆ በተሰበሰቡ ዐማሮች በአሁኑ ሰአት (መስከረም 5 ቀን 2009 ዓ.ም.) እየተከናወነ ይገኛል።

ወያኔ የኮሚቴ አባላቱን እያሳደደና እያገደለ የማንነት ጥያቄውን ማፈን እንደ ስትራቴጂ አሁንም ድረስ እየተከተለው ያለ ቢሆንም የዐማራ ሕዝብ ትግል ግን ያሸነፋል። ያለጥርጥር ትግላችን በተሰው ጀግኖቻችን ደም ወደ ፊት ይገሰግሳል።

(ግርማ ካሳ)

የሁላችንም አባት ናቸው!



ሻለቃ ይላቅ አቸነፍን ይባሉ ነበር። የአርማጭሆ ሰው ነበሩ። በአካባቢያቸው በጣም የተከበሩና የተወደዱ። በወልቃይት ጉዳይ፣ በሚሊዮን እንደሚቆጠረው የጎንደር ነዋሪ አቋማቸውን ገለጹ። ሰላማዊ በሆነ መንገድ ።

ሆኖም ሕወሃቶች እኝህን የተከበሩ አባት “ወጣቶችን አንተ ነህ የምትቀስቅሰው” በሚል እፍነው ወሰዷቸው። እንደ ወንበዴ። የፍርድ ቤት ማዘዣ ሳይዙ፣ የክልሉ መንግስት ሳያውቅ።

በጎንደር ስንት እሥር ቤት እያለ፣ ወያኔዎች እኝህን ሰው ወደ ቁሊንጦ ፣ ኪሎሜትሮች አቆራርጠው ነው ወስደዋቸው የነበሩት። በዚያም ቶርቸር ያደርጓቸውም ጀመር።

ብዙዎች፣ ራሳቸው ወያኔዎች የለከሱት ነው ይላሉ። በቁሊንጦ እጅግ በጣም ሃይለኛ እሳት ይነሳል። ቁጥራቸው እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ዜጎች በእሳት ተለብልበው፣ የተወሰኑትም በጥይት ተመተው ሕይወታቸው ያልፋል። ሕወሃቶች የሰሩት ወንጀል እንዳይታወቅባቸው ሁሉንም ነገር ከሕዝብ ደበቁ።

በቁሊንጦ በግፍና በጭካኔ በእሳት ተለብልበው እንዲሞቱ ከተደረጉት ወገኖች መካከል አንዱ የአርማጭሆ አባት ሻለቃ ይሳቅ ነበሩ።

በሰላም ከሚኖሩበት አገር፣ ወሮበሎች አፈነው ወስደዋቸው፣ አስቃይተዋቸው፣ በእሳት አቃጥለውና ለብለበዋቸው፣ አስክሬናቸውን መልሰው ወደ አርማጭሆ ላኩ። ሕወሃቶች የሄዱበት ቦታ በሙሉ ረብሻ፣ ደም መፋሰስ፣ ለቅሶና ሰቆቃ ነው የሚሆነው። ሻለቃ ይሳቅ ወያኔዎች ላይ አልደረሰቡባቸውም ነበር። በሰላም ኑሯቸውን ነበር የሚኖሩት። ወያኔዎች ግን አዎን ገደሏቸው፣ አስገደሏቸው።

እነርሱ ምን አለባቸው ? የሚሞቱት የነርሱ ጓደኞችና ዘመዶች አይደሉም ? የሚታሰሩት የነርሱ ልጆች አይደሉም። ሌላው ድሃ ኢትዮጵያዊ ቢሞት፣ ቢያለቅስ፣ ቢፈናቀል፣ ቢሰደድ ምንም አይመስላቸዋል። አዲስ አበባ ከሕዝብ ተለይተው የሚኖሩባቸው ሰፊሮች፣ ዊስኪ የሚረጩባቸው ቡና ቤቶች ደህን ይሁኑ እንጅ፣ ጎንደር ተቃጠለ፣ ኮንሶ ወደመ፣ ነቀምቴ ተደረመ ..እነርሱ ምናቸውም አይደሉም። የሌላው ኢትዮጵያዊ ሕይወት ለአረመኔዎቹ ወያኔዎች ካርታ እንደመቁጠር ነው።

አቶ ኢሳቅ ለነ ስብሃት ነጋ “ምንም” ቢሆኑም፣ ለአርማጭሆ ህዝብ፣ ለጎንደር ህዝብ ግን፣ ደምክራሲና ነጻነት ለተጠማው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን አባት ናቸው። ለሙብት፣ ለነጻነት፣ ለፍትህ ሲሉ፣ አገራቸውን እና ህዝባቸውን በመወደዳቸው የተሰው።

የአባታችን ሻለቃ ይሳቅ አቸነፍን ነፍስ እግዚአብሔር ይማርልን !